

የመተከሉ ፍጅት ዋናው ተጠያቂ የአሮሙማ ፕሮጀክት ዋና ስራ አስፈጻሚው ዐቢይ አሕመድ ነው! – አቻምየለህ ታምሩ

January 13, 2021



ዐቢይ አሕመድ በሚገዛት ኢትዮጵያ ጎጃም በነበረው መተከል አማራ እና አገው «አገራችሁ አይደለም» ተብለው እንደ ፋሲካ ዶሮ በየዕለቱ በጭካኔ ይታረዳሉ፤ ለመስማትም ለማየትም በሚዘገንን መልኩ የእርጉዝ ሴት ማሕጽን ተቀዶ ጽንሱ ሜዳ ላይ ይጣላል፤ ገበሬዎች በማሳቸው ላይ እንዳሉ፤ እናቶችና ሕጻናት ቤታቸው በተቀመጡበት በዐይናቸው፤ በአፍንጫቸውና በጀርባቸው ላይ በመርዝ በተነከረ ክርክር ያለው ቀስት እየተቀደዱ በምድር ላይ ተፈጽሞ የማያውቅ የጅምላ ፍጅት በየሰርኩ እየተፈጸመባቸው ይገኛሉ።

ከአንድ ሁለት ዓመታት በላይ የቀጠለው የመተከሉ ዘግናኝ የአማራ እና አገው እልቂት ብቻ ሳይሆን በመላው ኢትዮጵያ ኢትዮጵያን ይወዳሉ በሚባሉ ነገዶች ላይ እየተካሄደ ያለው ጭፍጨፋ ዋና መንስዔ አማራውን፤ አገውንና አገር ወዳዱን ኢትዮጵያዊ ሁሉ አዳክሞና አጥፍቶ ምድሩንም ሰማዩንም አሮማይ አድርጎ አሮሞን በሌላው ላይ የበላይ የማድረግ ፤ የኢትዮጵያውያን የጋራ ቋንቋ የሆነውን አማርኛን አዳክሞና አጥፍቶ አሮሞኛን በአማርኛ ላይ የበላይ አድርጎ አማርኛ የማይነገርባትን ኢትዮጵያ እንደ አዲስ በአሮምያቸው አምሳያ፤ ቅርጽ፤ ወርድና ስፋት የማበጀትና የመስራት አላማ ይዞ የተነሳው አሮሙማ ፕሮጀክት ነው። የፕሮጀክቱ ዋና ስራ አስፈጻሚ፤ ቆማሪ፤ መሪና ኮማንደር በኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትርነት የተሰየመው ዐቢይ አሕመድ ነው።

ዐቢይ በጠቅላይ ሚኒስትርነት የሚገዛት ኢትዮጵያ ንጹሐን በማንነታቸው እየተጨፈጨፉ በጅምላ የሚቀበሩባት ምድር ናት። የአሮሙማን ፕሮጀክት እስካልነካ ድረስ ኢትዮጵያ የንጹሐን መታረጃ ቁራና የድኅኖች የጅምላ መቃብር ብትሆን ዐቢይ አሕመድ ደንታው አይደለም። የአሮሙማን ፕሮጀክት የሚነካ አንዳች ነገር ቢፈጠር ትናንት የሾመውን ባለሥልጣን በብርሀን ፍጥነት ለመሻርና የሚፈልገውን ሰው ለመሾም፤ ተዋጊ ጀት ለማስነሳት፤ በድሮን ለመደብደብና ሚሳኤል ለማስወንጨፍ ጊዜ አይወስድበትም።

አንድም ቀን “እኔ በማስተዳድራት ኢትዮጵያ ድኖች በማንነታቸው እየተጨፈጨፉ በግሬደር እየተዛቁ በጅምላ የሚቀበሩባት አገር አትሆንም” ሲል ሰምተነው አናውቅም።

የኦሮሙማ ፕሮጀክቱን ስኬን ለመጎብኘት መተከል በሄደበትና ገዳዮችን አናግሮ በተመለሰበት እለት ንጹሐን በተገኘበት ተጨፍጭፈው እንደ ቆሻሻ ተዘቀው በጅምላ ሲቀበሩ “እኔ በማስተዳድራት ኢትዮጵያ ይህ ሊፈጽም አይችልም” ብሎ የማጭበርበሪያ መግለጫ እንኳን መስጠት አልፈለገም። የኦሮሙማ ፕሮጀክት እስከተገበረ ድረስ ለምን ይሰጣል? የማይመለከተውን! ፍጅቱ አካባቢውን አሮማይ ለማድረግ የኦሮሙማ ፕሮጀክት አካል ስለሆነ ውስጡ እንደ ሰው አያዝንም! ሌሎች ደንገጡሮቹም በኢትዮጵያ ባሕል ንጹሐን በግሬደር ተዘቀው እንደ ቆሻሻ በጅምላ አይቀበሩም ብለው አምበላቸው ስላልተነፈሰ ምን ቤት ነን ብለው ትንፍሽ ሳይሉ ቀሩ።

ፍጅቱ የኦሮሙማ ፕሮጀክት አካል መሆኑ ከተገለጠባቸው ማሳያዎች አንዱ ፍጅቱ ሳምንት ሳይሆነው በዐቢይ ልዩ ኃይል የሚጠበቀው አነግ በጅምላ በተቀበሩ ንጹሐን ቤት የመተከል ጽሕፈት ቤቱን መክፈቱ ነው። የአዲስ አበባው አነግ እነ ዐቢይ በቀጥታ ቢንፈጽመው ጭንብላችንን ይገልጥብናል ብለው የሚያስቡትን የኦሮሙማ ፕሮጀክት የሚያስፈጽሙበት ኃይል ነው። ጋም፣ ጌዲዮ፣ ከሚሴ፣ አማሮ፣ ኮንሶ፣ መተከል ወዘተ... በአነግ ስም የኦሮሙማ ፕሮጀክት ከተሰራ በኋላ በዐቢይ አሕመድ የሚመራው የኦሮምያ ብልጽግና ተብዮው ይገባና የኦሮሙማን መቀቅር በአፊሴል ይዘረጋል፣ ካሪኩለም ያዘጋጅና ገዳንና አሮምኛን በሥርዓተ ትምህርት ውስጥ ያካትታል። ድኖች በጅምላ እየተጨፈጨፉ ባሉባቸው የኢትዮጵያ አካባቢዎች ሁሉ እየተደረገ ያለው ይህ ነው።

ወያኔ መተከልን ከጎጃም ቆርሶ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ሲል የፈጠረው ክልል አካል ያደረገው ባጭር ጊዜ ለትግራይ ባለሀብቶች የተንጣለለ መሬት በነጻ ለማደልና በረጅም ጊዜ ደግሞ አካባቢውን ከትግራይ አልፎ ተከክን በመሻገር በሱዳንና በጎንደር-ወለጋ መካከል እየተዋሰነ ቤንሻንጉል የሚባለውን ክልል ጠቅልሎ ጋምቤላን በማቀፍ ከመረብ እስከ ባሮ ለመዘርጋት ላሰባት የታላቋ ትግራይ ሪፑብሊክ አካል ለማድረግ ነበር። ለዚህ አላማ ተፈጻሚነት ያላደረጉት ነገር አልነበረም። አገሪቷ የእነሱ ስለነበረች ባላገሮቹን አማሮችና አገዎችን አፈናቅለው ያሻቸውን ሰፊ መሬት ከልማት ባንክ ባገኙት ገንዘብ የገዟቸውን ትራክተሮች ይዘው መተከል ለገቡ የትግራይ ባለሀብቶች አድለዋል። መተከል በሙሉ ትራክተር ይዘው በገቡ የትግራይ ባለሀብቶች ተወሮ ነበር። መቀሌና መተከልን መለየት አይቻልም ነበር። ከትንሽ እስከ ትልቅ ምግብ ቤቶች የሚወራው ትግርኛ ነበር። በወያኔ ዘመን የመጨረሻ ዓመታት ጋምቤላ ሲዘቁ የከረሙት የትግራይ ጄኔራሎችና ዘመዶቻቸው ጭምር ጠቅልለው ትራክተሮቻቸውን ይዘው መተከል ዘምተው ነበር። መተከል አማራውንና አገውን አፈናቅለው ለሙን የጎጃም መሬት ለማረስ ካፍ እስከ ደገፉ ትራክተር ይዘው በገቡ የትግራይ ጄኔራሎች ጢም ብላ ነበር።

ወያኔን የተኩት እነ ዐቢይ አሕመድም መተከልን የድኖች መታረጃ ቁራ ያደረጉት መተከል በኦሮሙማ አስተሳሰብ ለመሰልቀጥና ኢትዮጵያን የምታህለዋ አሮምያቸውን ለመፍጠር ባላቸው ህልም ነው።

በመተከል የቀጠለውን የአማራና አገው እልቂት ለማስቆምና ድኖችን ለመታደግ መተከል ይገቡ ዘንድ የፌዴራል መንግሥት ተብዮው ተጠይቆ ምላሽ በመጠባበቅ ላይ መሆናቸውን አማራ ክልል የሚባለው ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር አበረ አዳሙ ከወር በፊት በቴሌቪዥን ሲናገር ሰምተነዋል። አማራ ክልል የሚባለው አካል እስካሁን ድረስ የጸጥታ ኃይል ወደ መተከል ልኮ የንጹሐን አማራና አገው ተወላጆችን ሕይዎት መታደግ ያልቻለው ዐቢይ አሕመድ ስላልፈቀደ ነው። የአማራና የአፋር ልዩ ኃይል በስልጣኑ የመጡበትን ወያኔዎች ትግራይ ክልል ድረስ ገብተው ስለወጡ ያመሰገነው “ፌዴራሊስቱ” ዐቢይ አሕመድ የአማራ ልዩ ኃይል የጎጃም ክፍል በነበረው መተከል ገብቶ ሊቆም ያልቻለውን የአማራና አገው ተወላጆች እልቂት ይቆም ዘንድ ለተጠቀው ሕይዎት አድን ጥሪ ፌዴራሊዝም የሚሉትን አሳቦ ፍቃድ መስጠት ያልፈለገው የኦሮሙማው ፕሮጀክት እንዳይደናቀፍበት ነው። ዐቢይ የመተከሉ እልቂት ለአፍታ እንኳን እንዲቆም ቢፈልግ ኖሮ ድኖች አድኑን እያሉ እየጮሁ የቀረበለትን የሕይዎት አድን ላለመቀበል አያመነታም

ነበር። እልቂቱን ማስቆምና ንጹሐን መታደግ የሚችለውን የአማራ ልዩ ኃይል እንዳይገባ ፍቃድ ከልክሉ እልቂት አስቀጣዮችን እነ ጀኔራል አሰራት ደኔሮና አዲስ አበባን በኦሮሙማ ያሰለቀጡትን ደህንነቶችን እነ ተስፋዬ በልጅጌን ላከ። በሌላ አነጋገር በመተከል የአማራና አገው ድኅኖች እየተፈጁ ያሉት በዐቢይ አሕመድ ፍቃድ ነው። ለዚህም ነው የመተከሉ ፍጅት ዋናው ተጠያቂ የኦሮሙማ ፕሮጀክት ዋና ስራ አስፈጻሚው ዐቢይ አሕመድ ነው ያልሁት!